



# አንድስዋ የኩርድ ቤት ከዘም

## Fotballhelten Andiswa

- ✎ Eden Daniels
- ✑ Eden Daniels
- ☞ Dawit Girma
- 💬 amharisk / bokmål
- 🔊 nivå 2



አንድስዋ ወንደች ለዚች ነስ ሌጭዎች እየተመለከተች  
ነው:: ከልዕች ዓር ተቀላቹለ ለሚዎት ፍላጊች::  
እስልጠናንም ከልዕች ዓር እና ለምምድ መሰራት  
ትቻል እንደሆነ መየቻቸው::

...

Andiswa så på at guttene spilte fotball. Hun ville så gjerne være med! Hun spurte treneren om hun kunne få trenere sammen med dem.



አስልጠኑ እወችን ወገበ ላይ አደረገ:: <<በዚህ ክ/ብት  
ወንድ ለቃቄ በታች ፍቃው እንዲሚወቂ የተፈቀደለታው::>>  
እለ::

...

Treneren satte hendene i siden. "På skolen her får bare gutter spille fotball", sa han.



ለዚህ ፊል «ኩስ በል» እንደተጨውነት የገዢና:: እነዚም  
ለሆነ «ኩስ በል» እንደሆነ:: እባር ነስ ገን ለወንድ ለዚህ  
እንደሆነ የገዢና:: እንዲሰዋ ተናደደች::

...

Guttene sa at hun skulle gå og spille  
nettball. De sa at nettball er for jenter og  
fotball er for gutter. Andiswa ble sint.



በሚቀጥለው ቅን ት/ቤቱ ታላቁ የእግዚ ነት ገጣሚያ  
ነበረበት፡፡ አስልጻኑ በጠም ተጨማሪለ፡፡ ፈክንያቶም  
የበደና ወሰኩ ተጨዋቂ በህመም ፈክንያት መጨወጥ  
በለመችለ ነበር፡፡

...

Dagen etter var det en stor fotballkamp på skolen. Treneren var bekymret fordi den beste spilleren på laget var syk og kunne ikke spille.



አንድስዋ ወደ አስልጣኑ እየደጋጉት ፍቅር አንድነቻዎት  
አንድሩቻዎት ለመተችዎ:: አስልጣኑ ሚኒማሪ  
አንድለበት ገጽ ገበዎ:: ከዚያም አንድስዋ በደናን  
አንድነቻዎች ፍቅርለት::

...

Andiswa løp bort til treneren og tryglet om å få lov til å spille. Hva skulle han svare? Han bestemte seg for å la Andiswa være med på laget.



፩፻፲፭ በጥም ፈታኝ ነበር፡፡ በመጀመሪያው ግማሽ  
የ፩፻፲፭ ክፍለ ገዢ ማንም ገል ለያስቀባር አልቻለም፡፡

...

Det ble en hard kamp. Ingen hadde skåret mål etter første omgang.



በሆነተኛው አጋማና የሚቀታው ገዢ፣ ከልደቻቸው መከከላ  
አንድ ነገር ለእንዲሰዋ አቆበለት፡፡ ነገሩን በፍጥነት ወደ ገል  
እያንከባለለች ፍደች፡፡ ከዚያም ነገሩን በኋይል አከርራ  
መታችውና ገል አስቀተረች፡፡

...

I andre omgang sentret en gutt ballen til Andiswa. Hun løp mot målet, klinete til ballen og skåret.



ተመልከቻ በደሰታ አበደ:: ከዚያ ቅን ፕሮግራም ስቶች  
በት/ቤቱ ነገ እንዲጠቀቁ ተፈወለቸው::

...

Publikum var fra seg av glede. Siden den  
dagen fikk jenter også spille fotball på  
skolen.



# Barnebøker for Norge

[barneboker.no](http://barneboker.no)

አንድስዋ የአገር ነት ከከደ

## Fotballhelten Andiswa

Skrevet av: Eden Daniels

Illustrert av: Eden Daniels

Oversatt av: Dawit Girma (am), Finn Stranger-Johannessen (nb)

Denne fortellingen kommer fra African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) og er videreforsmidt av Barnebøker for Norge ([barneboker.no](http://barneboker.no)), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons  
[Navngivelse-IkkeKommersiell 3.0 Internasjonal Lisens](#).